

በታላቅቀ ብሪታንያ ፣ ለንደን በአባይና በአባይ ተፋሰስ ሃገሮች የዘመናት ውዝግብና በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ታላቅ ሕዝባዊ ውይይት ተደረገ

እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጥቅምት 5ና 6 ፣ 2012 በታላቅቀ ብሪታንያ ለንደን የታላቅቀ ብሪታንያና እስካንድንቪያን ሃገሮች ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሆኑት ክቡር አምባሳደር ብርሃኑ ከበደ በተገኙበት ዶ/ር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት አሶሼት ፕሮፌሰር፤ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕረስ ዳይሬክተር በአባይና በአባይ ተፋሰስ ሃገሮች የዘመናት ውዝግብና በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ የጠለቀ ምርምራዊ የጥናት ፅሁፍ አቅርበው ታላቅ ሕዝባዊ ውይይት ተደረገ።

የጥናት ፅሁፉ የቀረበው በሁለት ቦታዎች ሲሆን የመጀመሪያው በለንደን ቻተሃም ሃውስ /Chatham House/ ለታቺኛውና የላይኛው የአባይ ተፋሰስ ሃገሮች ማለትም ለኬንያ ፤ ለሱዳን ፤ ለደቡብ ሱዳን ፤ ለዑጋንዳ ፤ ለኤርትራና ለሌሎች ጉዳዮች ይመለከታቸዋል ተብሎ ለሚታሰቡ ሃገሮች ተመራማሪዎች ፤ ምሁራን ፤ ጋዜጠኞች እንዲሁም ለነዚህ ሃገሮች ኤምባሲ ተወካዮች ነበር ። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የአንዳንድ ሃገሮች ተወካዮች በናየል ኢኒሼቲቭና በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ ያላቸውን ብዙታና የተፋሰስ አቋም ቢያመለክቱም ክቡር ዶ/ር ያዕቆብ አርሳኖ ምርምራዊ በሆነው ምላሻቸው ታላቅ የማስተካከያና የዕርምት ምላሽ ሰጥተዋል ።

ሁለተኛው የውይይት መድረክ የተካሄደው በሰሜን ለንደን ካምፔን ፣አይሪሽ ማዕከል /North London-Irish Centre/ አዳራሽ ሲሆን በዚህ የውይይት መድረክ የተሳተፉት በታላቅቀ ብሪታንያ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊያን ፤ ኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ፤ ምሁራን ፤ የኮሚኒቲ ተወካዮች ፤ ባለሙያዎች፤ የቲንክታንክ ቡድኖች ፤ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዲፕሎማቶችና ካውንሰለሮች ነበሩ ።

በሁለቱም ስብሰባዎች ላይ በውይይቱ ርዕስ ዙሪያ ለተነሱት ጥያቄዎችና ሃሳቦች ዶ/ር ያዕቆብ አርሳኖ ምሁራዊና የምርምር ውጤቶችን ማስቀጠል ባደረገ መልኩ ጥልቅ ትንተና ፤ መግለጫና ምላሽ የሰጡ ሲሆን ከመድረክም የተለገሳቸው አድናቆትና የማነቃቃያ አመልካች ሃሳቦች እንዲህ መሰል የውይይት መድረኮች በቀጣይነት የማካሄድን አስፈላጊነት የሚያመለክቱ ነበሩ።

የዕለቱ ውይይት ወቅታዊ ፡ በውይይቱ ርዕስ ዙሪያ የቀረቡት ትንተናዎች ፤ ጭብጦችና ከመድረኩ የተሰነዘሩት ሃሳቦች ተሳታፊውን ያነቃቁ ፤ ግልፅ ጥልቅ፤ ግንዛቤ ያሰጩብጡና የጋራ መግባባትን /consensus/ የፈጠሩ እንደነበሩ የውይይቱ ተሳታፊዎች በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ሲገልፁ ውለዋል።

የውይይቱ ታዳሚዎች በዕለቱ ውይይት በመሳብና በመገፋፋት ቦንድ ለመግዛት ዝግጁነታቸውን የገለጹ ሲሆን ለተጀመረው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስኬት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል።

የኢትዮጵያ ይሁንታ መድረክ ፕረስ ክፍል ::

Dr. Yacob Arsano associate professor at AAU and Director of for AAU press delivers expert and research based presentation & analysis on the issues in titled " Hydro-Politics of North-Eastern Africa and Implications for Regional Geopolitics" and "the intrinsic worthiness of the Ethiopian Renaissance Dam for Nile stream countries" in London, UK .

The conference held in London, UK on October,5 and 6, 2012 in the presence of his Excellency Ambassador Birhanu Kebede ambassador of the United Kingdom and the Scandinavian countries. Attaches, councillors and directorates from the Ethiopian Embassy and the executive committee members of the Ethiopian National Consensus Forum took part at this very expounding and imperative conference.

The conference was held in two phases. The first meeting where held down town in London, United Kingdom at Chatham House in a place where most of the world current, burning, political and pertinent issues dealt with and discussed.

His Excellency Dr.Yacob Arsano at Chatham house provided brief analysis on the issues pinpointed above for invited researchers,journalists, commentators, scholars, academicians of downstream and upper stream countries of the Nile River whom their base in London, United Kingdom. This conference where facilitated by experts of Chatham House.

The second meeting where conducted at Irish Centre in North London, United Kingdom. The issues dealt with at this conference were the same as previous one, but the presentation was broad, very detailed and reflective and the participants where Ethiopians and Ethiopian origin, Ethiopian experts, academicians, scholars, community leaders; think-

tank groups and people across the board residing in the United Kingdom.

In both meetings there were free, open and participatory discussions and the presentations were very eloquent. The turnout was huge and constrictive dialogues prevailed and his Excellency Dr.Yakcob Arsano provided a very well structured and research based reply for the questions raised in both sessions.

The participants recommended such kind of thoughtful and enlightening conferences that spin around on the economic, political ,social ,cultural and other issues to be conducted across the globe so as all Ethiopian's to have a sense of ownership , clear awareness, contribute ,indulge and to reach in to consensus on the initiatives put forward by the Ethiopian Government .

The participants vow to buy the Ethiopian Renaissance Dam bond and expressed their firm assertion to stand beside the initiatives put forward in every endeavour that are common for all Ethiopian's beside their political and diminutive differences.

Ethiopian National Consensus Forum-UK press office